



MY SCHOOL DC APPLICATION USER GUIDE

My School DC ማመልከቻ ቅጽ አሞላል መምሪያ።

የ2016-17 የትምህርት ዓመት

ዓላማ፡ የዚህ መመሪያ ዋና ዓላማ የMy School DC አንላይን ማመልከቻ ቅጽ እንዴት እንደሚሞሉ አስፈላጊውን እርዳታ ለመስጠት ነው። በአንላይን በሚያመለክቱበት ወቅት እባክዎ ይህንን መመሪያ በጥንቃቄ ተከተሉ። ማመልከቻው በእንግሊዘኛ እና በእስፓኒሽ ቋንቋዎች በMySchoolDC.org ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል። ይህ መምሪያ በተለይ በእንግሊዘኛ ለተዘጋጀው የማመልከቻ ቅጽ ማብራሪያ የሚሰጥ ነው።

እባክዎ ይህ መመሪያ በMySchoolDC.org ድህረ ገጽ ላይ የሚገኘው ማመልከቻው ቅጽ ምትክ እንዳልሆነ ይረዱ።

በአንላይን የሚገኘውን የማመልከቻ ቅጽ ለመሙላት እርዳታ ካስፈለገዎ እባክዎ በMy School DC አፋጣን መስመር በ(202) 888-6336 ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ቀናት ከ9am እስከ 5pm ይደውሉ። ሰራተኞች በራስዎ ቋንቋ አስተርጓሚ በማቅረብ እና ማመልከቻ በስልክ ለመሙላት እርዳታ ለመስጠት ዝግጁ ሆነው ይጠብቃሉ። አስተርጓሚዎ በቀጥታ ተመድቦ ለመስጠት በስልክ እርዳታ በመስጠት አማካይነት የማመልከቻው ቅጽ በተሟላ ሁኔታ አጠናቀው መላክ እንዲችሉ ያስችልዎታል።


ማውጫ

ቅደም ተከተል፤ 1 የ2016-17 የትምህርት ዓመት የMy School DC አንላይን ማመልከቻ ያግኙ	2
ቅደም ተከተል፤ 2: የቤተሰብ አካውንት ይፍጠሩ.....	3
ቅደም ተከተል፤ 3: ገጽታ ይፍጠሩ.....	6
ቅደም ተከተል፤ 4: ማመልከቻውን መሙላት ይጀምሩ.....	7
ቅደም ተከተል፤ 5: የተማሪ ማስረጃ ማስገባት.....	8
ቅደም ተከተል፤ 6: የአሳዳጊ መረጃ ማስገባት.....	12
ቅደም ተከተል፤ 7: የተማሪና የአሳዳጊ መረጃን አንብቦ ማረጋገጥ.....	17
ቅደም ተከተል፤ 8: ትምህርት ቤቶችን መምረጥ.....	18
ቅደም ተከተል፤ 9: የDCPS ከተማ አቀፍ ምርጥ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች	20
ቅደም ተከተል፤ 10: ምርጫዎችን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ.....	22
ቅደም ተከተል፤ 11: አረጋግጠው ይላኩ.....	23
ማመልከቻዎን ማረም.....	25

ደረጃ 1፡ የ2016-17 የትምህርት ዓመት የMy School DC አንላንይ መመልከቻ ማግኘት

የ2016-17 My School DC የአንላንይ መመልከቻ በሥነት መንገዶች ማግኘት ይችላሉ።

1. MySchoolDC.org ድህረ ገጽ ውስጥ ገብተው "Apply" የሚለውን ይጫኑ፤
2. MySchoolDC.org ድህረ ገጽ ውስጥ በመግባት የመጀመሪያው ገጽ ላይ "Sign in or Create Account" የሚለውን ይጫኑ፤
3. በቀጥታ ወደ <https://apply.myschooldc.dc.gov/> ይሂዱ።




አመልክቶ

ይፈርሙ ወይም አካውንት ይፍጡ

ደረጃ 2፡ የቤተሰብ አካውንት መፍጠር

የቤተሰብ አካውንት ለመፍጠር "ለአዲስ ተጠቃሚዎች" በሚለው ርዕስ ስር "Create Account in English" የሚለውን ይጫኑ።



2016–17 Application

Use this site to create a separate application for each child in your family who is applying to attend a new school for next year. [Learn more about what you need to apply.](#)

Does my child need to apply? I want to learn about participating schools I want to learn about the application process

NEW USERS

You must create a family account to apply. You can use the same family account to create applications for multiple siblings.

Once you create your family account, you can save, edit, and submit applications.

[Create Account in English](#)

[Crear la cuenta en Español](#)

한국어: 학교에 신청하는 방법을 알아보려면 [여기](#)를 클릭하세요.

中文: 如需索取如何申请的信息, 请点击[此处](#)

Pour des informations sur comment faire une demande, cliquez [ICI](#)

Để tìm hiểu thông tin về cách nộp đơn, nhấp vào [ĐÂY](#)

RETURNING USERS

Email Address or Username

Password

[Forgot your password?](#)

[Log in](#)

በአንግሊዝኛ
አካውንት
ይፍጠሩ


አመልካች የቤተሰብ አካውንት ሊፈጥር የሚችልበት ሁለት መንገዶች አሉ፤

- የኢሜል አድራሻ፡ ወይም
- የተጠቃሚ ስም መፍጠር

ከነዚህ ከሁለቱ ዘዴዎች አንዱን ብቻ መምረጥ ይችላሉ። በኢሜል አድራሻ አካውንት መፍጠሩ በበለጠ የተሻለ ነው።

ዘዴ 1፡ የኢሜል አድራሻ በመጠቀም የቤተሰብ አካውንት መፍጠር

የኢሜል አድራሻ በመጠቀም የቤተሰብ አካውንት መፍጠር



Home > Create a Family Account

Create a Family Account

Create a family account to start, save, edit and submit an application for each child in your family applying to a new school. You will also use this account to see your lottery results.

My School DC recommends that you create your account with an email address so you can receive lottery updates and result notifications.

Register with an email address

 I do not have an email address

1 → Email Address: [input field]

Confirm Email Address: [input field]

Submit

2 → [input field]

3 → Submit

ደረጃዎች

1. የኢሜል አድራሻዎን ያስገቡ
2. የኢሜል አድራሻዎን ትክክለኛነቱን ያረጋግጡ
3. በስተቀኝ በኩል ወረድብለው "Submit" የሚለውን ይጫኑ
ማሳሰቢያ፡ መመዝገብዎን ለማረጋገጥ እባክዎን hmyschooldc@dc.gov. የተላከ የኢሜል መልእክት ይመልከቱ።
 በኢሜሉ ያለውን ሊንክ በመጫን ተመልሰው የመግቢያ መታወቂያ ይፍጠሩ። hmyschooldc@dc.gov የኢሜል መልእክት ካልደረሰዎት በ202-888-6336 ይደውሉ።
4. መመዝገብዎን እንዳረጋገጡ የመግቢያ ኮድ ይፍጠሩ። የመግቢያ ኮዱ ስምንት ፊደላት የያዘ መሆኑን አላበት።
5. የመግቢያው ኮድ ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ።
6. በስተቀኝ በኩል ወረድብለው "Submit" የሚለውን ይጫኑ



Create Password

Your user name is: arygirl_14@yahoo.com

Please enter your password: [input field]

Confirm Password: [input field]

Submit

4 → [input field]


5 → [input field]

6 → Submit

Password must be at least 8 characters long.

ዘዴ 2፡ የተጠቃሚውን ስም በመጠቀም አካውንት መፍጠር

"I do not have an email address" የሚለውን ይጫኑ



Home > Create a Family Account

Create a Family Account

Create a family account to start, save, edit and submit an application for each child in your family applying to a new school. You will also use this account to see your lottery results.

You have chosen to register without an email address. Please write down your username and password. You will need both to log back into your account. If you forget your username or password, you may contact the My School DC Hotline at 202-888-6336, Monday-Friday (9 a.m. to 5 p.m.), to retrieve that information. ALL FIELDS ARE REQUIRED.

Register with an email address I do not have an email address

1 → Username:

2 → Confirm Username:

3 → Security Question 1: Choose One

4 → Security Question Answer:

Security Question 2: Choose One

Security Question Answer:

5 → Password: (Must be at least 8 characters)

6 → Confirm Password:


7 → Submit

የኢሜል አድራሻ የለኝም

ደረጃዎች

- የተጠቃሚ ስምዎን ያስገቡ። የተጠቃሚ ስም ለመፍጠር ፊደላትን፣ ቁጥሮችን፣ ወይም ሁለቱንም የያዘ ሊሆን ይችላል። የተፈጠረውን የተጠቃሚ ስም ጽፈው በማስታወሻዎ ይያዙ።
- ይያዙ።
- ሁለት ሚስጥራዊ ጥያቄዎች ከተዘረዘሩት ጥያቄዎች ይምረጡ። ከሚከተሉት ሁለቱን ጥያቄዎች መመለስ ያስፈልግዎታል።
 - ሀ. የሴት አያትዎ ስም ማነው? What is your mother's middle name?
 - ለ. የእናትዎ አባት ስም ማነው?
 - ሐ. የትኛውን ፊልም ነው የሚወዱት?
 - መ. የሚወዱት ቀለም የትኛውን ነው?
 - ሠ. የተወለዱት የት ከተማ ነው?
- ለመጀመሪያውና ለሁለተኛው ሚስጥራዊ ጥያቄዎች መልስዎችዎን ይጻፉ።
- የመግቢያ ኮድ ይፍጠሩ። ኮዱ 8 ፊደላት የያዘ መሆን አለበት። ለሚሥጥራዊ ጥያቄዎች የተጠቀሙባቸውን መልሶች ጽፈው በማስታወሻ ያስቀምጡ።
- የመግቢያ ኮድዎን ያረጋግጡ
- በስተቀኝ በኩል ወረድ ብለው "Submit" የሚለውን ይጫኑ

ደረጃ 3፡ ገጽታ መፍጠር



Create Profile

Email Address/Username:
MSDCaccount

First Name Last Name

Telephone # What language do you want to complete this application in?

Address

Street Address Apt/Suite/Unit # OPTIONAL


City State

Zip Code

ደረጃዎች

1. የመጀመሪያ ስም
2. የመጨረሻ ስም
3. የስልክ ቁጥር
4. ይህንን ማመልከቻ በምን ቋንቋ መሙላት ይፈልጋሉ?
 - ጥቆማ: "English" የሚለውን ይመርጣሉ።
5. የመንገድ አድራሻ
6. በፍላጎት የሚደረግ፡ የአፓርትመንት ቁጥር /የቤት ቁጥር/የዩኒት ቁጥር
7. ከተማ፤
8. ስቴት፤
9. ዚፕ ኮድ
10. በስተቀኝ በኩል ወረድብለው "Submit" የሚለውን ይጫኑ

ደረጃ 4: ማመልከቻውን ይጀምሩ



The screenshot shows the 'Family Account Summary' page. At the top right are buttons for 'Update Contact Information' and 'Log Out'. The main content area has three sections:

- APPLICATIONS NOT YET SUBMITTED**: 'You have no saved applications.' An annotation box labeled 'ማመልከቻዎች ገና አልተላኩም' (Applications not yet submitted) has an arrow pointing to this section.
- SUBMITTED APPLICATIONS**: 'You have no submitted round 1 applications.' An annotation box labeled 'የተላኩ ማመልከቻዎች' (Submitted applications) has an arrow pointing to this section.
- Start a New Application**: A red banner with the text 'Create a separate application for each child who is applying. All children within this family account must be siblings.' An annotation box labeled 'አዲስ ማመልከቻ ይጀምሩ' (Start a new application) has an arrow pointing to this banner.

Below the banner is a 'START A NEW APPLICATION' form with two dropdown menus and a 'Start Application' button:


- Current Grade**: 'What grade is your child entering in Fall 2016?' with a dropdown menu showing 'Grade SY15-16'. An annotation box labeled '1' has an arrow pointing to this dropdown.
- Fall 2016 Grade**: A dropdown menu. An annotation box labeled '2' has an arrow pointing to this dropdown.
- Start Application**: A red button. An annotation box labeled '3' has an arrow pointing to this button.

አዲስ ማመልከቻ ለመጀመር፤ በገጹ መጨረሻ "Start a New Application" ክፍል ይሂዱ።

ደረጃዎች

1. የልጅዎን አሁን የሚገኝበትን የትምህርት ደረጃ ይምረጡ
2. ልጅዎ በ 2015 የበልግ ወቅት የሚገባበትን ክፍል ይምረጡ
3. "Start Application" የሚለውን ይጫኑ

ደረጃ 5፡ የትምህርት ቤት መረጃን ማስገባት



The screenshot shows a web form titled "Student Information". At the top, there is a progress bar with five numbered steps: 1 (Student Information), 2 (Family Information), 3 (School Information), 4 (Teacher Information), and 5 (Enrollment). The form fields are as follows:

- Student's First Name**: Text input field (Callout 1).
- Student's Middle Name OPTIONAL**: Text input field (Callout 2).
- Student's Last Name**: Text input field (Callout 3).
- Student's Date of Birth (MM/DD/YYYY)**: Three dropdown menus for Month, Date, and Year (Callout 4).
- Student's Gender**: Radio buttons for Female and Male (Callout 5).
- Current Grade**: Dropdown menu with "K" selected (Callout 6).
- Grade level next year (Fall 2016)**: Dropdown menu with "1" selected (Callout 7).
- School where student is currently enrolled (SY 2015-16)**: Dropdown menu with "Select" (Callout 8).
- Buttons**: "Save and Come Back Later" (Callout 9) and "Save and Continue" (Callout 10). Below the "Save and Continue" button, it says "NEXT STEP: Family Information".

ደረጃዎች

1. የተማሪው የመጀመሪያ ስም
2. በፍላጎት የሚደረግ፡ የተማሪው የአባት ስም
3. የተማሪው የአያት ስም
4. የተማሪው የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓመት)
 - ማስታወሻ፤ መጀመሪያ ወሩን፣ ቀጥሎ ቀኑን፣ ከዚያ ቀጥሎ ዓመተ ምህረቱን
5. የተማሪው ጾታ
 - ሴት
 - ወንድ
6. የአሁኑ የክፍል ደረጃ
7. የሚቀጥለው ዓመት (በልግ 2016) የክፍል ደረጃ
8. በአሁኑ ጊዜ ተማሪው የሚማርበት ት/ቤት፤

- የልጅዎን ት/ቤት ካላገኙ “Other” የሚለውን መምረጥ ይኖርብዎታል። የትምህርት ቤቱን ስም፣ አድራሻ እና የስልክ ቁጥር እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ።
- ልጅዎ በአሁኑ ጊዜ በDCPS ወይም በቻርተር ትምህርት ቤት የሚማር ከሆነ የተማሪው የመታወቂያ ቁጥር የሚል ጽሁፍ ያያሉ። እባክዎ የልጅዎን የመታወቂያ ቁጥር ያስገቡ። ቁጥሩን የማያውቁ ከሆነ በMy School DC Hotline በ(202) 888-6336 ይደውሉ። በተጨማሪም የልጅዎን የዲ.ሲ. ዋን ካርድ ቁጥር መጠቀም ይችላሉ። ይህንን ጽሁፍ ማየት ይሚችሉት ልጅዎ በDCPS ወይም በቻርተር ትምህርት ቤት የሚማር ከሆነ ብቻ ነው።

School that student is currently enrolled in

Student ID#

[More Information about Student ID#](#)

8a.

8b. የተማሪው መታወቂያ ቁጥር

የተሳሳተ መልእክት፤ የተማሪውን መታወቂያ ካላስገቡ የሚከተሉትን መልእክቶች ያያሉ፤

a. የተማሪውን የመታወቂያ ቁጥር ያስገቡ

Please provide a student ID number. To learn more about this number and where you can locate it – click here. Still having trouble locating your child's ID number? Call the My School DC Hotline at (202) 888-6336, Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. or email us at info@myschooldc.org and we can assist you.


b. ካለ ተማሪው የመታወቂያ ቁጥር ይቀጥሉ

ይህ መልእክት የሚለው፤ "እባክዎ የተማሪውን መታወቂያ ቁጥር ያስገቡ። ስለዚህ ቁጥር ለማወቅ እና የት ሊያገኙት እንደሚችሉ ይህንን ይጫኑ። አሁንም የልጅዎን የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ማግኘት ተቸግረዋልን? በMy School DC Hotline የስልክ መስመር ቁጥር (202) 888-6336 ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ቀናት ከ9 a.m. እስከ 5 p.m መደወል ውይም በinfo.myschooldc@dc.gov ሜል ቢያደርጉልን ልንረዳዎት እንችላለን።

ይህንን መልእክት ካዩ ሁለት አማራጮች አሉዎት፤

- የልጅዎን መታወቂያ ቁጥር ለማስገባት የተማሪው መታወቂያ ይጫኑ።
- ማመልከቻውን ለመቀጠል “Continue without Student ID” የሚለውን ይጫኑ። ይህንን መረጃ ለማግኘት ማመልከቻዎን ከማስገባትዎ በፊት በMy School DC Hotline የልክ መስመር በ(202) 888-6336 እንዲደውሉ በጥብቅ እናስጠነቅቃለን።
 - ማስታወሻ፤** ይህን አማራጭ ከመረጡና ልጅዎ ምርጥ ከተማ አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመግባት የሚያመልክት ከሆነ መደበኛ ውጤቶቻቸው በድረ ገጽ ላይ ስለማይታዩ መረጃውን እራስዎ መስጠት አለብዎት።

የስህተት መልዕክት 2፡ የልጅዎን የተማሪ መታወቂያ ቁጥር አሳስተው አስገብተው ከሆነ የሚከተሉትን ያያሉ፤




የልጅዎን _____ አሳስተው አስገብተው ከሆነ የሚከተሉትን ያያሉ፤ "አናዝናለን። ያስገቡት የተማሪ መረጃ ልናውቀው አልቻልንም። እባክዎ የተማሪውን መታወቂያ ቁጥር፣ ስሙ እና የትውልድ ዘመን በትክክል መግባታቸውን ያረጋግጡ። ይህንን መልእክት በተደጋጋሚ ከደረሰዎት የMy School DC Hotline መስመር በ(202) 888-6336 ከሰኞ እስከ እርብ ባሉት ቀናት ከ9 a.m እስከ 5 p.m ደውለው ይጠይቁ። ወይም በኢሜል info@myschooldc@dc.gov ጽፈው ይጠይቁ።"

የሚከተለውን መልእክት ካዩ ሁለት አማራጮች አሉዎት፤

- ሀ. የMy School DC Hotline መስመር በ(202) 888-6336 ደውለው የልጅዎ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ። ትክክለኛውን መረጃ እንዳገኙ እርማት ለማድረግ "Student ID#"
 - ለ. የተማሪው መታወቂያ ቁጥር ትክክል መሆኑን ሳያረጋግጡ ባስገቡት መረጃ መቀጠል ከፈለጉ "Continue with the information as is" የሚለውን ይጫኑ። ይህንን አማራጭ ከመረጡ እና ልጅዎ ለምርጥ ከተማ አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚያመለክት ከሆነ፤ መደበኛ የትምህርት ውጤቱ ወዲያውኑ አይታይም። ስለዚህ ይህንን መረጃ እራስዎ መስጠት ያስፈልግዎታል።
9. በፍላጎት የሚደረግ፡ ማመልከቻውን ለማቆየት እና እንደገና ለመመለስ "ያስገቡ እና ይቀጥሉ" የሚለውን ይጫኑ።
ማመልከቻውን ለመቀጠል በቤተሰብ አካውንት መግባት ይኖርበዎታል።
10. ማመልከቻውን ለመቀጠል "ያስገቡ እና ይቀጥሉ" የሚለውን ይጫኑ።

“ያስገቡ እና ይቀጥሉ” የሚለውን ከተጫኑ በኋላ ከሁለት አንድ የስህተት መልእክቶች ያገኛሉ። የስህተት መልእክት ካገኙ ከዚህ በታች የተመለከተውን ትእዛዝ ይከተሉ። የስህተት መልእክት ካላገኙ እባክዎ ማመልከቻውን መሙላት ይቀጥሉ።


የስህተት መልዕክት 1: በቤተሰብ አካውንት ላይ ቀደም ሲል ለማመልከት ለጀመሩት ልጅ ጉዳይ ከሆነ “Save and Continue” የሚለውን የጎላ ጽሁፍ እንደተጫኑ የሚቀጥለውን ስህተት የሚጠቁም መልእክት ከመቅጽበት ያያሉ፤



መልዕክቱ የሚለው፤ በመልእክት ሳጥን ውስጥ "እናዝናለን። እንደተገነዘብነው ከሆነ በዚህ ተማሪ ስም የማመልከቻ ቅጽ ተፈጥሯል። ይህንን የማመልከቻ ቅጽ ለማስተካከል/ለማረም ከፈለጉ እባክዎ ወደ Family Account Summary ገጽ ይመለሱ። እዚህ ገጽ ላይ እስካሁን ያገባደዱትን የዚህን ተማሪ ማመልከቻ ያገኙታል።"

"Okay" የሚለውን የጎላ ጽሁፍ ይጫኑ፤ ይህንን እንደተጫኑ ከመቅጽበት ወደ ቤተሰብ አካውንት ማጠቃለያ ገጽ ይወስድዎታል። እዚያም ገጽ ላይ ቀደም ሲል የጀመሩትን የማመልከቻ ቅጽ ያገኛሉ።

የስህተት መልዕክት 2: እንደአጋጣሚ ለእዚህ ተማሪ የማመልከቻ ቅጽ በሌላ የቤተሰብ አካውንት (መዝገብ) አማካይነት ተፈጥሮ ከሆነ የሚቀጥለውን ስህተት የሚጠቁሙ መልእክት “Save and Continue” የሚለውን የጎላ ጽሁፍ ወዲያው እንደተጫኑ ያያሉ፤



መልዕክቱ የሚለው፤ "እናዝናለን፤ እንዳስተዋልነው ከሆነ በዚህ ተማሪ ስም አንድ የማመልከቻ ቅጽ በሌላ አካውንት (መዝገብ) የተከፈተ መሆኑን ተገንዝበናል። ይህንን የማመልከቻ ቅጽ ማግኘት ከፈለጉ በMy School DC Hotline የስልክ መስመር (202) 888-6336 በመጠቀም ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ቀናት ከ9 a.m እስከ 5 p.m ባሉት ጊዜያት ደውለው ይጠይቁ። ወይም በኢሜል info.myschooldc@dc.gov መልእክት በመላክ ይጠይቁ። ለአንድ ተማሪ አንድ የማመልከቻ ማስገባት ብቻ ነው የሚፈቀደው። በአንድ ተማሪ ስም ተደጋጋሚ የማመልከቻ በዚያው ወቅት ከደረሰ የMy School DC የስራ ባልደረባ ሎተሪ ከመውጣቱ በፊት አንዱን የማመልከቻ ብቻ አስቀረቶ ሌሎችን ከዳታው መዝገብ ያስወግዳል።"

ማመልከቻውን ለመቀጠል “Continue” የሚለውን መጫን ይችላሉ ወይም ለመውጣት “Exit” የሚለውን መጫን ይችላሉ። እባክዎ በMy School DC Hotline የስልክ መስመር (202) 888-6336 ለተጨማሪ እርዳታ ደውሉልን።

ደረጃ 6፡ የዋናው አሳዳጊን መረጃ ማስገባት

Family Information

Please provide your most up-to-date contact information. Schools will use this contact information to notify you if they have space available for your child.

Guardian

This person should be the legal guardian with whom the student primarily resides. The guardian's address will be used to confirm in-boundary and proximity preferences for the student.

<p>First Name <input type="text" value="MSDC"/></p> <p>Last Name <input type="text" value="Parent"/></p> <p>Telephone #1 <input type="text" value="(301) 379-8559"/></p> <p>Telephone #2 <small>OPTIONAL</small> <input type="text"/></p>	<p>Preferred Language <input type="text" value="Select"/></p> <p>Who is completing this application? <input type="text" value="Select"/></p> <p>Email Address <small>OPTIONAL</small> <input type="text"/></p>
---	--

The guardian's address will be used to confirm in-boundary and proximity preferences for your child.

<p>Street Address <small>(Ex: 1600 Pennsylvania Avenue NW)</small> <input type="text" value="123 MAIN STREET SW"/></p> <p>City <input type="text" value="WASHINGTON"/></p> <p>Zip Code <input type="text" value="20020"/></p>	<p>Apt/Suite/Unit # <small>OPTIONAL</small> <input type="text"/></p> <p>State <input type="text" value="District of Columbia"/></p>
---	---

ደረጃዎች


1. የመጀመሪያ ስም
2. የመጨረሻ ስም
3. የስልክ ቁጥር #1
4. በፍርላንት የሚደረግ የስልክ ቁጥር #2
5. የተመረጠው ቋንቋ
 - ማስታወሻ፡ በአሳዳጊው የተመረጠውን ቋንቋ እዚህ ያመልክቱ። My School DC ከቤተሰቦች ጋር የተሻለ ውይይት የሚያደርግበት ስለሆነ ይህ አስፈላጊ መረጃ ነው።
6. ይህንን የማመልከቻ ቅጽ የሚሞላው ማን ነው? ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ይምረጡ፤
 - ወላጅ
 - አሳዳጊ
 - አያት
 - አክስት/አጎት
 - የማህበራዊ ኑሮ ሰራተኛ/ካውንስለር
 - እኔ ተማሪው ነኝ
 - ሌላ

7. በፍላጎት የሚደረግ፡ የኢሜል አድራሻ
8. የመንገድ አድራሻ
9. በፍላጎት የሚደረግ፡ አፓርትማ #/ ሱት# / ዩኒት#
10. ከተማ
11. ግዛት
12. ዚፕ ኮድ

የስህተት መልዕክት፡ የዳታው መዋቅር የዲሲን አድራሻ ሊቀበል አይችልም። ስለዚህ ከሚቀጥሉት አማራጮች የሚስማማውን አድራሻ ይምረጡ፤

እንደአጋጣሚ አድራሻዎን በሚያስገቡበት ወቅት ስህተት የሚጠቁም መልስ ካገኙ የዚህ ምክንያቱ የዳታው መዋቅር ያስገቡትን አድራሻ ሊያውቀው ስላልቻለ ነው። መልእክቱ የሚከተሉትን ሁለት አማራጮች ይጠቁማል፤

የዳታው መዋቅር ትክክለኛ ነው ብሎ የሚያምነው የቀረበው አድራሻ እርስዎ ያስገቡት የመጀመሪያው አድራሻ



የሻላል ተብሎ የቀረበ አድራሻ፤

የመጀመሪያው አድራሻ፤

የመጀመሪያ አድራሻዎን ወደ ኋላ ተመልስ ማረም

ያስገቡ እና ይቀጥሉ

ከሚከተሉት አማራጮች አንዱን መውሰድ ይችላሉ፤

- የዳታው መዋቅር የተሻለ ነው ብሎ የቀረበው አድራሻ ትክክል ከሆነ እባክዎን አማራጩን መርጠው “ያስገቡ እና ይቀጥሉ” የሚለውን ይጫኑ።
- እርስዎ ያስገቡትን የመጀመሪያውን አድራሻ መቀጠል ከመረጡ እባክዎ አማራጩን መርጠው “ያስገቡ እና ይቀጥሉ” የሚለውን ይጫኑ።
- ሁለቱም አማራጮች ትክክል ካልሆኑና አድራሻዎን ማረም ከፈለጉ እባክዎ አመራጩን ይምረጡና "Go back and edit my original address" ይጫኑ።

ስለዲሲ የህዝብ ት/ቤቶች (DCPS) ክልሎች አጠቃቀም ጉዳይ የወጣ ተጨማሪ አንቀጽ፤

በMy School DC የማመልከቻ ቅጽ የሚያስገቡት አድራሻ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ሊያነሳ ይችላል፡ በአሁኑ ወቅት በ_____ ትምህርት ቤት የሚማርና በሚቀጥለው ዓመት በዚህ ትምህርት ቤት የሚማር ወንድም ወይም እህት አለዎት?

ይህ ጥያቄ ለእርስዎ ከታየ ለአዲሱ የትምህርት ቤት ወሰኖች ቀድሞ የነበረውን ያጠቃልላል። በነሀሴ 2014 ዓ.ም ከንቲባው እና ቻንስለሩ ተሻሽሎ የቀረበውን የትምህርት ቤቶች ምዝገባ ክልሎች እና የዝውውር ሂደቶችን ተቀብለው በሥራ ላይ እንዲውል ተስማምተዋል። ይህ ፖሊሲ ለ2015-16 የትምህርት ዘመን ከወሰናቸው ውጭ ለሆነ ክልል ለተመደቡ እና በወቅቱ በትምህርት ቤት የሚማር ሌላ ልጅ ላላቸው ቤተሰቦች በወሰን ውስጥ የመመደብ መብት ይሰጣቸዋል።

ልጅዎ በአሁኑ ወቅት በጥያቄው ላይ በተጠቀሰው ት/ቤት የሚማር ወንድም ወይም እህት ካለው “yes” የሚለውን ይጫኑ። ልጅዎ በወቅቱ በተጠቀሰው ት/ቤት የሚማር ወንድም ወይም እህት ከሌለው “no” የሚለውን ይጫኑ።

ጥያቄዎች ካሉዎት አባክዎ በMy School DC አፋጣኝ መስመር (202) 888-6336 ይደውሉ።

በአሁኑ ወቅት ልጅዎ በ_____ ትምህርት ቤት የሚማርና በሚቀጥለው ዓመትም በዚህ ትምህርት ቤት የሚማር ወንድም ወይም እህት አለው?

City
WASHINGTON

State
District of Columbia ▼

Zip Code
20017

Do you have a sibling currently enrolled at LaSalle-Backus Education Campus, who will still be attending the school next year? !

☐ Yes
 ☒ No

Why am I being asked?

አዎ

የለም

ተጨማሪ መገናኛ (በፍላጎት የሚደረግ)

የመጀመሪያ ስም → First Name

የመጨረሻ ስም → Last Name

የስልክ ቁጥር #1 → Telephone #1

በፍርላንት የሚደረግ የስልክ ቁጥር #2 → Telephone #2 OPTIONAL

የመንገድ አድራሻ → Street Address (Ex: 1600 Pennsylvania Avenue NW)

ከተማ → City

ዚፕ ኮድ → Zip Code

ስለ My School DC እንዴት ሊያውቁኝ ቻሉ? የሚመለከተውን ሁሉ ምልክት ያድርጉ። → How did you learn about My School DC? Check all that apply.

የተመረጠው ቋንቋ → Preferred Language

በፍላጎት የሚደረግ የኢሜል አድራሻ → Email Address OPTIONAL

በፍላጎት የሚደረግ አፓርትመንት # / ስትብ / ዩኒት # → Apt/Suite/Unit # OPTIONAL

ግዛት → State

☒ Please send any notifications to both contacts.

የስገቡ እና ይቀጥሉ → Save and Come Back Later

የስገቡ እና ይቀጥሉ → Save and Continue

NEXT STEP: Confirm Family Information

አስፈላጊውን መረጃ ሁሉ ካሰገቡ በኋላ “የስገቡ እና ይቀጥሉ” የሚለውን ተጭነው ማመልከቻውን ወደፊት ለመቀጠል ወይም ማመልከቻውን ተመልሰው ለመጨረስ “የስገቡ እና ቆይተው እንደገና ይመለሱ” የሚለውን ይጫኑ።

ስለMy School DC እንዴት ሊያውቁ ቻሉ? የሚመለከተውን ሁሉ ምልክት ያድርጉ።

አማራጮቹ በቅደም ተከትል ተዘርዝረዋል፤

የግራ ረድፍ (5 አማራጮች)


- የት/ቤት ድህረ ገጽ ወይም ልሁሉም ክፍት የሆነ የመረጃ ዝግጅት
- የሶሻል ሚዲያ
- ሜትሮ፣ አውቶቡስ፣ ወይም የፌዲየ ማስታወቂያ
- በMy School DC ወይም በማህበረሰብ ዝግጅቶች
- የMy School DC ወኪል እቤት ድረስ መጣ

የቀኝ ረድፍ (5 አማራጮች)

- የMy School DC ወኪል ውጭ በነበርኩ ጊዜ አግኝቶ አነጋገረኝ
- አሁን ያሉበት ትምህርት ቤት የሚሠራ ሠራተኛ
- በሌላ ትምህርት ቤት የሚሰራ ሠራተኛ
- ቤተሰብ/ጓደኛ
- ሌላ

ደረጃ 7፡ የተማሪና የአሳዳጊ መረጃን መመርመርና ማረጋገጥ

ባስገቡት መረጃ ላይ እርማት ማድረግ ከፈለጉ “Edit/Update Information” የሚለውን ይጫኑ። ካልሆነ ግን፣ ማመልከቻውን መቀጠል ከፈለጉ በገጹ በስተቀኝ በኩል ከታች የሚገኘውን “ያስገቡ እና ይቀጥሉ” የሚለውን ይጫኑ።



The screenshot shows a 'Review Family Information' page with a progress bar at the top. The progress bar has five steps, with step 2 'Family Information' highlighted. A red arrow points from a box labeled 'ማረጋገጥ/መረጃን ማሻሻል' (Verify/Update Information) to the 'Edit/Update Information' button. On the left, a box labeled 'ዋናው አሳዳጊ' (Primary Guardian) points to the 'Primary Guardian' section. Below it, boxes for 'ስም' (Name), 'የስልክ ቁጥር #1' (Phone #1), 'የስልክ ቁጥር #2' (Phone #2), and 'አድራሻ' (Address) point to their respective fields. On the right, boxes for 'የተመረጠው ቋንቋ' (Preferred Language), 'ይህንን የማመልከቻ ቅጽ የሚጥላው ማን ነው?' (Who is completing this application?), and 'የኢሜል አድራሻ' (Email Address) point to their respective fields.

ማረጋገጥ/መረጃን ማሻሻል

Review
Family Information

1 2 3 4 5

Family Information
Please make sure the following information is correct before continuing.

Primary Guardian

Name
MSDC PARENT

Telephone #1
(202) 123-4567

Telephone #2
N/A

Address
**1600 PENNSYLVANIA AVENUE NW
WASHINGTON, DC 20500**

Edit/Update Information

ዋናው አሳዳጊ

ስም

የስልክ ቁጥር #1

የስልክ ቁጥር #2

አድራሻ

Preferred Language
ENGLISH

Who is completing this application?
Guardian

Email Address
MSDCparent@me.com


የተመረጠው ቋንቋ

ይህንን የማመልከቻ ቅጽ የሚጥላው ማን ነው?

የኢሜል አድራሻ

ደረጃ 8፡ ትምህርት ቤቶችን መምረጥ

አመልካች እስከ 12 ት/ቤቶች ድረስ መምረጥ ይችላሉ። የሚፈልጉትን ት/ቤት ከመረጡ በኋላ “ያስገቡ እና ይቀጥሉ” የሚለውን በመጫን ማመልከቻውን ወደፊት ለመቀጠል ወይም ደግሞ “ያስገቡ እና ቆይተው እንደገና ይመለሱ” የሚለውን በመጫን እስካሁን የሰሩትን ማመልከቻ ማስገባትና ቆይተው ሊመለሱ ይችላሉ።



Select Schools

This student's address is:
1600 PENNSYLVANIA AVENUE NW

Based on the above address and your current school, you have the right to attend the following schools:

- School Without Walls @ Francis-Stevens

Note: The list of schools includes all schools that offer the student's fall 2016 grade.

You have a right to attend your in-boundary or feeder schools in grades K-12.

- Because you do not need to apply to attend these schools, you will not be able to select them in your application.
- You can turn in your enrollment forms directly to the school.

Select the schools you would like to apply to.
Students may receive preferences in the lottery at different schools. Find out more [here](#).

You may select up to 12 schools.

- The more choices you list, the better your chance of getting a match.
- However, you should only select schools you want to send your child to.
- On the following page you will be asked to rank the your school selections in the order you prefer.

School Selection:
Select One

Please select a school to see if you are eligible for a preference.

School Selection:
Select One

Please select a school to see if you are eligible for a preference.

ማስታወሻ፡ የአመልካቹ በክልል ውስጥ ያለ ት/ቤት በስተግራ በኩል ይታያል። የአመልካች በክልል ውስጥ ያለ የDCPS ትምህርት ቤት የሚወሰነው ዋና አሳዳጊ በማመልከቻው ላይ በሞላው አድራሻ ነው። አመልካቾች በወሰነ ውስጥ ያለ ወይም የመዘዋወር ትምህርት ቤቶችን በትምህርት ቤት ምርጫ ዝርዝሮች ውስጥ አያይዙም፤ ምክንያቱም በK-12 ክፍል የሚማሩ ከሆነ በቀጥታ ትምህርት ቤቱ መግባት ይችላሉ።

ሆኖም፣ አመልካቾች በክልላቸው በሚገኝ የDCPS ትምህርት ቤት PK3 እና/ወይም PK4 ገብቶ መማር ከፈለጉ በMy School DC አማካይነት ማመልከት አለባቸው። በክልል ውስጥ ያለው ትምህርት ቤታቸው ከተዘረዘሩት ውስጥ አማራጮቻቸው ሊሆን ይችላል፤ እና በወሰናቸው ውስጥ ላለ ትምህርት ቤት ሲያመለክቱ "የክልል ውስጥ ምርጫ" ያገኛሉ።

የወንድም/እህት ምርጫ፤

በትምህርት ቤቱ የወንድም/እህት ምርጫ ለማግኘት አመልካች ከትምህርት ቤቱ ስም በስተቀኝ በሚገኘው ሰማያዊ ሳጥን ውስጥ ምልክት ማድረግ እና የወንድም/እህት ስም፣ ክፍል እና የተማሪ መታወቂያ (ትምህርት ቤቱ የDCPS ትምህርት ቤት ከሆነ) መጥቀስ ያስፈልጋል።

አመልካቹ በመኖሪያ ክልል ውስጥ ለሚገኙ የPK3/PK4 የዲሲ የህዝብ ት/ቤት (DCPS) ፕሮግራም የሚያመለክት ከሆነ እና በወቅቱ በK-12 ባሉት ክፍሎች ውስጥ የሚማር ወንድም/እህት ከሌለው ግን በ2016-17 የትምህርት ዘመን የሚመዘገብ ወንድም/እህት ካለው የወንድም/እህት ምርጫ መጠየቅ ይችላል። ከትምህርት ቤቱ ስም በስተቀኝ በሚገኘው ሰማያዊ ሳጥን ውስጥ ምልክት አድርጎ እና በክልል ውስጥ የሚሰራውን ወንድም/እህት ስም፣ ክፍል (ከK-12 ባሉት ክፍሎች ውስጥ መሆን አለበት)፣ እንዲሁም “0000000” ለተማሪው መታወቂያ ይጻፉ። የተማሪው መታወቂያ ተቀባይነት እንዲኖረው ሰባት ዜሮዎች እንዲኖሩት ያስፈልጋል።

ልዩ አስፈላጊ ሁኔታዎች

አንዳንድ ት/ቤቶች በቀይ ቀለም ጎልተው የሚታዩ ለየት ያሉ አስፈላጊ ሁኔታዎች አሉዋቸው። ከአስፈላጊ ሁኔታዎች አንዳንዶቹ ቤተሰቦች ለመቀጠል “I understand” የሚለውን ምልክት እንዲያደርጉ ይጠይቃሉ።

ለትምህርት ቤቱ ልዩ አስፈላጊ ሁኔታዎች

School Selection:

E.L. Haynes PCS – Elementary School
▼

★ Learn more about this school

I understand that E.L. Haynes may begin the 2015-2016 school year as early as the first Monday in August, if admitted, I will be prepared for my child(ren) to begin school on that date.

☐
I UNDERSTAND (Required)


Lottery Preference: You have no preferences at this school.

Select If Applicable:

☐ Applicant's sibling currently attends the requested school.

ገብቶኛል


ደረጃ 9፡ በDCPS ምርጥ ከተማ አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች



	REPORT CARD & SCORES	SCHOOL-SPECIFIC REQS	RECOMMENDER EMAILS
Benjamin Banneker High School	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
School Without Walls High School	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A

1. እያንዳንዱን ከተማ አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማመልከቻ ገጾችን ለመመልከት በገጹ መጀመሪያ በሚገኘው ሰንጠረዥ ላይ የትምህርት ቤቱን ስሞች በመጫን መመልከት ይችላሉ።
2. የሚፈለገውን ዝርዝር ጉዳይ አሟልተው እንደሆነ የሚያሳይ የመተላለፊያ ዘንግ
3. በፍላጎት የሚደረግ፡ ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ለማስገባት ወይም ከዝርዝሩ ትምህርት ቤቶችን ለመሰረዝ “Edit School Choices” የሚለውን ይጫኑ።

አስፈላጊ ከሆነ ሪፖርት ካርዶች እና የመደበኛ ፈተና ውጤቶችን በአንድ PDF ፋይል መጫን። ለDCPS ተማሪዎች ሪፖርት ካርዶችው ወዲያውኑ በድህረ ገጹ ላይ ይታያል።



Selective Citywide High School Application

Students who apply to any selective citywide high school must submit scores. Please upload one PDF that includes the items listed below.

- Your most recent report card
- Your previous year's final report card (which should include grades from all the previous year's marking periods)
- A copy of your most recent standardized test score report to verify your scores. Public school students should use their 2014 DC CAS (not PARCC) scores

The application system will allow you to upload only one PDF, so please include all items in a single file. Your school counselor also has the ability to upload this document on your behalf.

NOTE: If you are currently enrolled in a DCPS or public charter school, and you provided your Student ID# earlier in this application, your 2014 DC CAS scores will be automatically entered below. Current DCPS students who provided a Student ID# will also have their report cards provided for them. Charter school students will need to upload their own report cards. To view your report cards click the "View Report Card" link below.

Upload Report Card and Test Scores

Choose File No file chosen

Type of Test OPTIONAL

Math Score

Reading Score

Math Proficiency

Reading Proficiency

ለማንኛውም ምርጥ ከተማ አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚያመለክቱ ተማሪዎች የሚከተሉትን ማስገባት አለባቸው፡

- በቅርብ የተሰጠ የትምህርት ውጤት ሪፖርት ካርድ
- ያለፈውን ዓመት የትምህርት መጨረሻ ውጤት የሚያሳይ ሪፖርት ካርድ
- ውጤታቸውን ለማረጋገጥ የDC CAS የፈተና ውጤት የሚያሳይ ሪፖርት (ወይም በDCPS እና በቻርተር ትምህርት ቤት ተምረው ካልሆነ ተመሳሳይ መደበኛ ፈተና ውጤት)

የDC CAS የፈተና ውጤቶች የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ላስገቡ አመልካቾች (አሁን ያሉ የDCPS እና የቻርተር ትምህርት ቤት ተማሪዎች) በማመልከቻው “በተማሪው መረጃ” ክፍል መታየት አለባቸው። (ደረጃ 5ትን ይመልከቱ)።

ከዚህ ቀደም በማመልከቻው በተሞላው የተማሪው መታወቂያ ቁጥር መሰረት አሁን የDCPS ተማሪዎች ለሆኑ ብቻ ሪፖርት ካርዶች ወዲያውኑ ሊታዩ ይገባል።

መረጃዎችን በግልጽ በቀጥታ ለማውጣት ከፈለጉ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይጠቀሙ።

- የልጅዎን የትምህርት ሪፖርት ካርዶች እና የፈተና ውጤቶች አንድ ወጥ የሆነ የPDF ፋይል ለመፍጠር በስካኒር ኮፒ ማድረግ ያስፈልግዎታል።
- የPDF ፋይል ከ5MB መብለጥ የለበትም። ስለዚህ የማያስፈልጉ ሰነዶችን ወይም ባዶ ገጾችን በማስቀረት ፋይሉን ለማሳጠር ይሞክሩ።
- የDC CAS ውጤት ሪፖርቶችን ለማቅረብ ለሚፈልጉ ወላጆች - - ከላይ ያለውን አጠቃላይ ውጤቶች የያዘውን ገጽ ብቻ ያቅርቡ። (ለምሳሌ ያህል ከታች ያለውን ይመልከቱ)። የልጅዎን የተማሪ መታወቂያ በመጠቀም የDC CAS ውጤቶች ከተወሰዱ በPDF ፋይሉ የDC CAS ውጤቶችን መጨመር አያስፈልግዎትም።


የDC CAS ውጤት ሪፖርት ምሳሌዎች

District of Columbia		Content Areas Results		Results by Percent Correct		# of Students		Percent Correct	
Performance Level	Reading	Mathematics	Reading	Mathematics	Percent Correct	Number of Students	Percent Correct	Number of Students	Percent Correct
Advanced	✓	✓	1. Vocabulary Acquisition & Use	2. Reading Informational Text	7	71	82	25	85
Pficient	✓	✓	3. Reading Literary Text		22	77	58		
Basic									
Below Basic									
Student's Scale Score	771	788							
Purpose: This report provides individual student results on the DC CAS for the parents (or guardians). The report provides information about the general skills a student has and how the student's performance compares to the performance of all District of Columbia students.		Mathematics Content Area Strands		1. Ratios & Proportional Relationships		15	87	46	
				2. The Number System		10	80	81	
				3. Expressions & Equations		14	87	40	
				4. Geometry		10	79	40	
				5. Statistics & Probability		11	85	53	

ደረጃ 10፡ የትምህርት ቤት ምርጫዎን ቅደም ተከተል መስጠት

በዚህ ክፍል፣ አመልካቾች የተመረጡትን ትምህርት ቤቶች ዝርዝር በምርጫቸው ቅደም ተከተል (ለምሳሌ፣ 1ኛ ምርጫ፣ 2ኛ ምርጫ፣ 3ኛ ምርጫ፣ ወዘተ...) ያስቀምጧቸዋል። አመልካቾች ትምህርት ቤቶችን የሚያስቀምጡበት ቅደም ተከተል ወሳኝ ነው። ሎተሪው መጀመሪያ ከ1ኛ ምርጫዎ፣ ቀጥሎ ከ2ኛ ምርጫዎ እያለ በመቀጠል ለመመደብ ይሞክራል።

ተማሪዎች ከአንድ ትምህርት ቤት በላይ አይመደቡም፤ እንዲሁም በተጠባባቂነት የሚቆዩበት ትምህርት ቤት ከተመደቡበት ትምህርት ቤት ከፍተኛ ደረጃ ያለው ይሆናል።



Rank Schools

You've selected schools. Now, please list them in the order you prefer. The order in which you rank schools matters.

The lottery will try to match you with your 1st choice first, then your 2nd choice, and so on. Students will be matched with no more than one school, and will only be waitlisted at schools they ranked higher than the school where they are matched. [Learn more here.](#)


My 1st choice is: ▼
 My 2nd choice is: ▼
 My 3rd choice is: ▼
 My 4th choice is: ▼

እያንዳንዱ የትምህርት ቤት ዝርዝር ቀድሞ ከታየው ዝርዝር የተውጣጣ ነው።
 እያንዳንዱን ምርጫ በምርጫዎ መሠረት ደረጃ ይስጡት።

ደረጃ 11: ማረጋገጥና ማስገባት

የሚከተሉትን ያረጋግጡ፤

1. የተማሪው ስም፤
2. የትውልድ ቀን
3. ፆታ
4. አሁን ያለበትን ትምህርት ቤት
5. የተጠየቀውን የክፍል ደረጃ
6. ማንኛውንም አይነት እርማቶች ማድረግ ካስፈለፈዎ “Edit/Update Student Information” የሚለውን ይጫኑ



Confirm & Submit

- Your application is not complete until you submit it. After you submit, you will receive a confirmation page that includes an application tracking number. If you provided an email address, you also will receive a confirmation email with your application tracking number.
- If you submit your application and do not receive a confirmation and an application tracking number, please call 202-888-6336.
- After you submit, if you wish to make changes, you can edit your application and re-submit it anytime before the deadline.

1 Student Name **MSDC STUDENT**
 2 Date of Birth **03/02/2009**
 3 Gender **Female**

SY 2015-16 School **Aiton Elementary School**
 Requested Grade **Grade 1**

[Edit/Update Student Information](#)

RANK	SCHOOL NAME	LOTTERY PREFERENCE(S)
1	Beers Elementary School	You have no preferences at this school.
2	Capital City PCS – Lower School	You have no preferences at this school.
3	Nalle Elementary School	You have no preferences at this school.
4	Lee Montessori PCS	You have no preferences at this school.

*Sibling and transfer preferences are confirmed or denied by the school. Please contact the school directly if you have questions or concerns about your eligibility.

[Edit School Choices](#)
[Edit School Rankings](#)

☐ I certify that the information I have provided is accurate to the best of my knowledge. I understand that providing false information on this application may disqualify and void my application. I further acknowledge that once I am admitted to a school, I must comply with all enrollment requirements at that school to accept my offer of admission, including proving DC residency, completing a My School DC Enrollment form, and providing any additional information required by the school.

10 Please enter your full name Date

Admission to a school shall not be influenced by a student's academic or athletic performance except for DCPS selective citywide high schools or programs where specific academic standards are required for admission. Such standards shall be uniformly applied to all students. My School DC does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, disability, religion, marital status, personal appearance, sexual orientation, family responsibilities, physical handicap, matriculation, or political affiliation in its programs and activities. Discrimination will not be tolerated and persons engaging in such will be subject to disciplinary action. The information submitted on this application may be shared with third parties such as researchers for evaluation and planning purposes in order to improve the common lottery. Student and guardian information will not be made public.

[Save and Come Back Later](#)
[Submit Application](#)

12 [Save and Come Back Later](#)
 13 [Submit Application](#)

7. የትምህርት ቤት ምርጫዎን ለመለወጥ ካስፈለገዎ “Edit School Choices” የሚለውን ይጫኑ
8. የትምህርት ቤት ምርጫዎን ቅደም ተከተል መቀየር ካስፈለገዎ “Edit School Rankings” የሚለውን ይጫኑ
9. ቀጥሎም ያስገቡት መረጃዎች በሙሉ ትክክል መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተገቢው ሳጥን ምልክት ያድርጉ

☐ I certify that the information I have provided is accurate to the best of my knowledge. I understand that providing false information on this application may disqualify and void my application. I further acknowledge that once I am admitted to a school, I must comply with all enrollment requirements at that school to accept my offer of admission, including proving DC residency, completing a My School DC Enrollment form, and providing any additional information required by the school.

መልዕክቱ የሚለው: "እስከማውቀው ድረስ የሰጠሁት መረጃ በሙሉ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ። እውነተኛ ያልሆነ ወይም የተሳሳተ ማስረጃ ማስገባት ከምርጫ እንደሚያስወግዝ እና ማመልከቻው ውድቅ እንደሚሆን መገንዘቤን አረጋግጣለሁ። በተጨማሪም በትምህርት ቤቱ ከገባሁ በኋላ የትምህርት ቤቱን ህጋዊ ማክበር፣ የMy School DC ማመልከቻ ቅጽ ላይ የዲሲ መኖሪያ መረጃ እና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን በማቅረብ ማክበር እንዳለብኝ ማወቄን አረጋግጣለሁ።"

10. ስምዎን በመጻፍ ማመልከቻውን ይፈርሙ
11. ቀኑ ይወጣል
12. በፍላጎት የሚደረግ: ማመልከቻውን አቆይቶ እንደገና ወደፊት ለማረም “ያስገቡ እና ቆይተው እንደገና ይመለሱ” የሚለውን ይጫኑ። ማመልከቻውን ተመልሰው ለመመልከት የቤተሰብ አካውንትዎን እንደገና መክፈት ይኖርብዎታል።
13. ማመልከቻውን ለመስደድ “Submit Application” የሚለውን ይጫኑ።

ማመልከቻውን እንዳስገቡ የመከታተያ ቁጥር ወዲያውኑ ይደርስዎታል። ኢሜል በመጠቀም የቤተሰብ አካውንት ከፍተው ከሆነ ቁጥሩ በኢሜል አድራሻዎ በኩል ይደርስዎታል። በየMy School DC አፋጣኝ የስልክ መስመር ለዕርዳታ ከደወሉ የመከታተያ ቁጥሩን መስመሩ በ(202) 888-6336 ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ቀናት ከ9am እስከ 5pm መደወል ይችላሉ።

የማመልከቻው መከታተያ ልዩ ቁጥር



Congratulations, your application was submitted!

Your tracking number is

1143

You also can find your tracking number in your Submitted Applications on this page.
Close this window to start another application.
Lottery results will be available on this site on April 1, 2016

Tell your friends you have completed your My School DC application!

ማመልከቻዎን ማረም

ማመልከቻዎቹ ገና አልተላኩም

ማመልከቻውን ከማስገቢያው የመጨረሻ ቀን በፊት ማመልከቻዎን ማረም ወይም መደምሰስ ይችላሉ።

የቤተሰብ አካውንት ዎ ውስጥ ሲገቡ የቤተሰብዎን አካውንት ገጽ ያያሉ።

“Edit Application” የሚለውን በመጫን ለውጦች ለማድረግ ማመልከቻውን ከመለክ ማቆም ይችላሉ። የአድራሻ መረጃዎችን ማሻሻል፣ የትምህርት ቤት ደረጃዎችን መለወጥ፣ እና መጨመር ወይም ትምህርት ቤቶችን መደምሰስ ይችላሉ። ለውጦቹን ካደረጉ በኋላ ማመልከቻዎ መላክ ይኖርብዎታል።

ማመልከቻዎ ለምርጫ እንዲቀርብ ካልፈለጉ ብቻ "Delete Application" የሚለውን መጫን ይችላሉ።

Family Account Summary

APPLICATIONS NOT YET SUBMITTED

STUDENT NAME	DATE OF BIRTH	GRADE IN FALL 2016	
MSDC STUDENT	3/2/2009	1	<div style="display: inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 10px; margin-bottom: 5px;">Edit Application</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 10px;">Delete Application</div>

ማመልከቻን ማረም

ማመልከቻን መደምሰስ

የገቡ ማመልከቻዎች

ማመልከቻውን ከማስገቢያው የመጨረሻ ቀን በፊት ማመልከቻዎን ማረም ወይም መደምሰስ ይችላሉ።

የቤተሰብ አካውንትዎ ውስጥ ሲገቡ የቤተሰብዎን አካውንት ገጽ ያያሉ።

ማድረግ የሚችሉት፡

1. ማመልከቻዎን ማየትና ማተም
2. ማመልከቻዎን ማረም
3. ማመልከቻዎን መደምሰስ
4. የትምህርት ቤት ደረጃዎቹን ማረም
5. ለምርጥ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ቤቶች) ማመልከቻ ካስገቡ በማመልከቻው ምርጥ የDCPS ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክፍል አስተያየት እንዲሰጡልዎት ለጠይቋቸው የሰጧቸውን ማንኛውንም ኢሜሎች፣ የአስተያየትዎ ሁኔታ ምን ላይ እንደሚገኝ ማየት ወይም ማረም።

SUBMITTED APPLICATIONS				
TRACKING NUMBER	STUDENT NAME	DATE OF BIRTH	GRADE IN FALL 2015	SCHOOLS REQUESTED
1186	Amy Lottery	1/14/2008	1	Capital City PCS – Lower School Bunker Hill Elementary School
				View/Print Application
				Edit Application
				Delete Application
				Edit Rankings
1236	Wallace lottery 2/14/2004	9		Friendship PCS – Collegiate Academy BASIS DC PCS Phelps Architecture, Construction and Engineering High School
				View/Print Application
				Edit Application
				Delete Application
				Edit Rankings
				View Status of Recommendations

ጥያቄዎች? ማመልከቻዎን ለመመላት እርዳታ ይፈልጋሉ? የMy School DCን አፋጣኝ መስመር በ(202) 888-6336፣ ከሰኞ እስከ አርብ ከ9am to 5pm ይደውሉ። ከአስተርጓሚ ጋር የሚሰራ ወኪል በቋንቋዎ ይረዳዎታል።